

# የቤተሰብ ድጋፍ መጠየቂያ መርሃ ግብር

በተሳካ ሁኔታ ራስን ለማግለል እና ተለይቶ ለመቆየት እርስዎ እና ቤተሰብዎ የገንዘብ ድጋፍ ይፈልጋሉ? በኪንግ ካውንቲ የሚኖር ማንኛውም በምርመራ መያዙ የተረጋገጠ ወይም ለኮቪድ የተጋለጠ ሰው የአሁኑን ኪራይ፣ ሞርጌጅ፣ ግልጋሎት፣ ወሃ፣ ስልክ እና ኢንተርኔት ክፍያዎችን ለመክፈል የሚያስችለው እስከ **\$1500 የአንድ ጊዜ ቤተሰብ ወጪ** እርዳታ ለማግኘት ብቁ ሊሆን ይችላል። የቤተሰብ ድጋፍ መጠየቂያ መርሃ ግብር በጤና ክፍል በገንዘብ የሚደገፍ ሲሆን ገንዘቡ እስካለ ድረስ የሚቀጥል ይሆናል።

## እንዴት ብቁ እሆናለሁ ወይም እመዘገባለሁ?

ምንም ማመልከቻ አያስፈልግም። በቅርብ በኮቪድ-19 አዎንታዊ ምርመራ ወጤት ያገኙ ወይም ከተያዘ ሰው ጋር በቅርብ መገናኘታቸው የተረጋገጠ ከኪንግ ካውንቲ contact tracer በአምስት ቀናት ውስጥ ጥሪ ወይም የጽሑፍ መልዕክት ያገኛሉ። ይህ ብቁነትን ለመወሰን የምዝገባ ሂደቱን ይጀምራል ። የቋንቋ ድጋፍ ይኖራል።

[በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች](#)

## ብቁነት

የገቢ ወይም ዜግነት መስፈርት የለም። ብቁ ለመሆን፣ ግለሰቦች የግድ፡

- የገንዘብ ድጋፍ ፍላጎት መጠቀም።
- አዎንታዊ የ COVID-19 ምርመራ ወጤት ያለው ወይም ከተያዘ ሰው በቅርብ የተገናኘ መሆኑ የተለየ።
- ለይቶ ማቆያ ውስጥ ወይም ተገልሎ ያለ።
- ኪንግ ካውንቲ ውስጥ የሚኖር።
- ወርሃዊ ወጪዎችን የሚሸፍን የፌደራል ወይም የአካባቢ ጥቅማ ጥቅሞች ያለገኘ መሆን አለባቸው።

## እንዴት እንደ ሚሠራ

- የብቁነት መስፈርቶቹን የሚያሟሉ ደንበኞች ከኪንግ ካውንቲ ማህበረሰብ ሠራተኛ ጋር ከተገናኙ ጊዜ ጀምሮ የክፍያዎቻቸውን ቅጂዎች ለሲያትል እና ኪንግ ካውንቲ – ማህበረሰብ ጤና ለማስገባት ሰባት ቀናት አላቸው።
- ግለሰቦችን ሰነዶቻቸውን ለማስገባት ለመርዳት የኪንግ ካውንቲ ማህበረሰብ ሠራተኞች ይኖራሉ።
- ክፍያዎች በቀጥታ ለዎንዳንዱ አገልግሎት አቅራቢ ይከፈላል።
- መርሃ ግብሩ የአሁን ኪራይ፣ ሞርጌጅ፣ ግልጋሎት፣ ወሃ፣ ስልክ እና ኢንተርኔት ወጪዎችን ይሸፍናል። በየ ሁለት ወራት የሚቀርቡ ክፍያዎችም ሙሉ በሙሉ ይከፈላሉ።
- የገንዘብ ድጋፎቹን የከፈሉት ካርድ ክፍያዎች፣ የህክምና ክፍያዎች፣ የመኪና ብድሮች፣ ኢንሹራንስ፣ የቀረጥ ክፍያዎች እና ከአንድ ወር በላይ ፣ ቀን ያለፈባቸው ክፍያዎችን ለመክፈል መጠቀም አይቻልም።

**ተለይቶ መቆየት እና መገለል**

በምርመራ ኮቪድ-19 እንዳለባቸው የታወቀ ግለሰቦች ወይም የኮቪድ-19 ምልክቶች ያላቸው እና የምርመራ ውጤታቸው በእንጥልጥል ላይ ያለ ሌሎች የማህበረሰብ አባላትን ስጋት ላይ ሊጥሉ ይችላሉ። የማህበረሰቡን ጤና ለመጠበቅ እና የኮቪድ-19 ስርጭት ለመከላከል ተለይቶ መቆየት ወይም መገለል ጠቃሚ ነው። በኪንግ ካውንቲ ጤና እንክብካቤ አፈሰር የተሰጠውን ስለ [ተለይቶ መቆየት መመሪያ እና የመገለል ትዕዛዝ](#) ተጨማሪ ያንብቡ።

**የተያዙትን መከታተል (Contact Tracing)**

አዎንታዊ የምርመራ ውጤት ካለዎት ወይም ካለዉ ጋር ከተጋለጡ contact tracers የሚባሉ የጤና መርማሪዎች መቼ እንደታመሙ እና ማን ተጋልጦ እንደሆነ ለመወሰን ለመርዳት ያገኛቸዋል። ከዚያ በቅርብ ከርስዎ ጋር የሚገናኙትን ምን ጥንቃቄዎችን መውሰድ እንዳለባቸው እና የት ነጻ ክትባት እንደሚያገኙ ለማሳወቅ ከርስዎ ጋር ይሠራሉ። ስለ [contact tracing](#) ሂደት [እዚህ](#) ይወቁ።